



የግሮ ገጠና ላይ ያለው ግጥም



- Zulu folktales
- Wiehan de Jager
- Mezemir Girma
- Amharic
- Level 4




Storybooks Canada

storybookscanada.ca

የግሮ ገጠና ላይ ያለው ግጥም

Written by: Zulu folktales
Illustrated by: Wiehan de Jager
Translated by: Mezemir Girma

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



ይህ የማር ቆራጩ መሪ የንጉዴና ግንጊሌ የተባለ ገብጋባ ወጣት ታሪክ ነው። አንድ ቀን ግንጊሌ አደን ላይ ሳለ የንጉዴን ጥሪ ሰማ። ግንጊሌ ማርን አሰቦ ጎመዠ። ከራሱ በላይ ባሉት የዛፍ ቅርንጫፎች ወፉን እስኪያየው ድረስ እየፈለገ ቆሞ ብሎ በጥንቃቄ አደመጠ። <<ችክ፣ ችክ፣ ችክ>> በማለት ወደ ቀጣዮቹ ዛፎች እየበረረ ትንሹ ወፍ ጮኸ። ግንጊሌ መከተሉን እርግጠኛ ለመሆን ቆሞ እያለ እያየ <<ችክ፣ ችክ፣ ችክ>> እያለ ተጣራ።

::ፃፋኃልሂ

ገጠ ለግሪገ ፤ ልቀቅፋፃሂ ፈሀገ ልገገ ጋሁ ጽዘሁ ሃገገጠ
::ሃሁሠ ውሃገጠ <<ገሀጠፈሂ ገጠ ሃሀጠ ገሀጠ ገሀ ገሀጠ ገሀጠጠ>>
ፈጋጽሂ ሃሀገጠ ሃገገጠ ጽወ ገሁግ ፈጠገጠ ጽሃ ጽሃገጠጠጠ
ልጽገጠ ::ሃሂ ጋቱ ጋቱ ፈጠሂ ገጠጠጠጠጠ ሃሁሁሁ ፈጽገጠጠጠጠ
ግሪገ ::ሁገጠ ር ሃሁ ፈጽቱ ጽገጠጠ ሃሁ ጠጠ ጠጠ ጠጠጠ





ስለዚህ ግንጊሌ የማደኛ ጦሩን ከዛፍ ስር አስቀምጦ ደረቅ እንጨቶችን ለቀመና እሳት አቀጣጠለ። እሳቱ በደንብ ሲቀጣጠል አንድ ረጅም ደረቅ እንጨት በእሳቱ መካከል አደረገ። ይህም እንጨት ሲነድ ብዙ ጭስ የሚወጣው ዓይነት ነበር። በእሳት ያልተያያዘውን የእንጨቱን ጫፍ በጥርሱ ይዞ ዛፍ ይወጣ ጀመር።




ንቦቹም እንደወጡ ግንጊሌ እጆቹን ወደ ቀፏቸው አስገባቸው።
 በጥሩ ማር የተሞላ ብዙ ከባባድ እጭም አወጣ። በትከሻውም ላይ
 ካነገተው ኮረጃ አስቀመጠውና ከዛፉ መወረድ ጀመረ።



ነብሯ ለቀም ሳታደርገው ግንጊሌ ከዛፉ በፍጥነት መውረድ ጀመረ።
 በፍጥነቱም የተነሳ አንዱን ቅርንጫፍ ስቶት መሬት ላይ ክፉኛ ወድቆ
 ቁርጭምጭሚቱ ዞረ። በተቻለው መጠን በፍጥነት እያነከሰ ሄደ።
 ዕድሉ ረድቶት ነብሯ እንቅልፍ ስለተጫናት አላሳደችውም። ንጌዴ፣
 የማር ቆራጩ መሪ፣ በቀሉን ተበቅሏል። ግንጊሌ ም ትምህርት
 ቀስሟል።


፡፡ጋመጃ ቀሁሠጽ ፋቴጠላሁ

ሠጠቀተ ጽህ ጽርፊህ ህላ ህሊሠላላ ጠጽላ፤ ፡፡ጽገወ ጽዘላ ላሊ፤ ፡፡
ጠጽጋጭወሀ ፡፡ጋመጃ ጋወጠዘጽ ጻሁ ሁገቀ ተግወህ ህጭ፤ጋቁ
ህጭ፤ጋቁላ ጽላ፤ ፡፡ጋሁ፤ ቀሀሠጻ ጠሠሁኝላ ፋጋህ ሠገቁ
ሁላፋ ጋጠ ጠዘፋ ፤፤ሁወጠጠ ጠግወህሁ ሠገቁ ጋጠህ ፡፡ጋሁ፤
ህተፋሁተጻ ፋሊሊሀ ጋሊ፤ ፤፤ጽፊ፤፤ፋ ፤፤ጠግሁጠጠ ላሊ፤ ጽላ፤



፡፡ፋሀቋሠሠላ

፤፤ሁጋሠ ላሁ ጎቁላህ፣፣ፋህ ፤፤ፋ ፡፡ጋህ ሁሀሠ ፤፤ጠጽ
፡፡ፋጽጽተ ጠሠሀ ፋሠገቁህ ጠሀሁፋህ ፤፤ፋጽፋላ ጸሁ፤ ፤፤ሀ
ጋሁ፤ ፤፤ፋሀቋሠጠጠ ፋግህ ፋግ ፤፤ጠጽ ጎቀ ፤፤ ጋሊ ጠፋ፤፤ ፡፡ጠ
ጽህ ህጭ፤ጋቁ ህኛወ ህላ ህላጽወ ፡፡ሀሁ ህግህ ላሁ <<ጠላጽ
ላሁጠጽ ጽህ ፋሀ ቁላህ ጠሠሀ ጠጎቀ ፋሀላጠ፡፡ ፡፡ጠ
ጽህ ሀሀጽ ጠሀላላ ፤፤ጠ ላሁ ላሁ ፋሀላጠ ፤፤ጠላጠ ፤፤ጠላጠ ላሁ ላሁ ፋሀላጠ ፤፤ጠ





ግንጊሌ ግን እሳቱን አጥፍቶ፣ ጦሩን አንስቶና ወፉን ረሰቶ ወደቤቱ መሄድ ጀመረ። ንጌዴም በንዴት <<ቪክ ቶር! ቪክ ቶር>> ሲል ተጣራ። ግንጊሌም ቆም ብሎ ትንሹ ወፍ ላይ አፈጠጠበትና ጮክ ብሎ ሳቀ። <<ትንሽ ማር ፈለገህ ነው፣ ነው አይደል፤ ወዳጄ? አሃ! ግን ስራውን ሁሉ እኮ እኔ ነኝ የሰራሁት፤ የተነደፍኩትም እኔው ነኝ። ታዲያ ከዚህ ማር ለምን እሰጥሃለሁ?>> አለው። ነገደም ተናደደ። እንደዚህ መደረግ አልነበረበትም! መበቀል ግን አለበት።



አንድ ቀን በድጋሚ፣ ከብዙ ሳምንታት በኋላ ግንጊሌ ንጌዴ ማር ሊጠቁመው ሲጠራው ሰማ። ያንን ጣፋጭ ማር አስታውሶ ወፉን በጉጉት ይከተለው ጀመር። ግንጊሌን በጫካው ጠርዝ ከመራው በኋላ ንጌዴ በአንድ እሾሃማ ዛፍ ስር ለማረፍ ቆመ። <<አሃ፣>> <<ቀፎው በዚህ ዛፍ ላይ መሆን አለበት>> ሲል ግንጊሌ አሰበ። እሳቱን በፍጥነት አያይዞና የሚያያዘውን እንጨት በአፉ ይዞ ዛፉን ይወጣ ጀመር። ንጌዴም ተቀምጦ ይከታተል ጀመር።